

### በጽሐ

I,1 [Aethiopicibus tritissimum, caeteris inusitatum; non variatione radicis መጽሐ ፣ ጸጃጋ ortum videtur; an ad ጸጃጋ) ምጋጋ ምጋጋ?) referendum?] Subj. ይብጻሕ ፣ 1) *pervenire* , *advenire* , *pervenisse* , abs. ፣ ዘበጽሐ ፣ እምኤዶም ፣ Jes. 63,1; በጽሐ ፣ ብርሃንኪ ፣ ἵκει Jes. 60,1; በጽሐ ፣ መልእክትከ ፣ *epistola tua pervenit* i.e. *allata est* Jsp. p. 316; Jsp. p. 322; በጽሐ ፣ ማጎፈርነ ፣ Sir. 29,27; c. ውስተ ፣ loci Matth. 2,1; Job 38,16; Num. 13,27; Num. 20,1; Deut. 9,7; c. እስከ ፣ loci Deut. 1,19; Deut. 1,20; c. Acc. loci: በጸሐ ፣ ሐጌ ፣ Jes. 10,28; Hen. 8,4; Hen. 45,2; c. ኀበ ፣ pers. vel loci Kuf. 13; Job 38,22; Jes. 37,5; Dan. 6,20 (ἐγγιζῆναι); 4 Reg. 9,18 seq.; Ex. 3,9. 2) a) de tempore: *venisse* , *venire* , *appetere* , *adesse* ፣ በጽሐት ፣ ዕለተ ፣ እግዚአብሔር ፣ πάρεσσι Joel 2,1; ወበጽሐ ፣ ሳብዕ ፣ ወርኅ ፣ 2 Esr. 18,1; ናሁ ፣ ይበጽሕ ፣ መዋዕል ፣ Jer. 40,14 vers. nov.; አመ ፣ ትበጽሕ ፣ ይጎሪትከ ፣ Sir. 30,32; ዘእንበለ ፣ ይብጽሐሙ ፣ ጊዜ ፣ ሞቶሙ ፣ Sir. 27,29; በጽሐ ፣ ጊዜ ፣ ዘርእ ፣ ዘዘሪእ ፣ Kuf.11; {DiL.0546} በጽሐ ፣ ዕድሜ ፣ Hez. 7,2; Hez. 7,6; Gen. 6,13. b) de eventis, vaticiniis, desideriiis, al.: *evenire* , *evadere* , *ad finem* vel *exitum pervenire* , *impleri* , *consummari* , Deut. 18,22; 3 Reg. 2,27; በጽሐ ፣ (v. በጽሐ ፣) ዝነገር ፣ ሎቱ ፣ Dan. 4,30; Kuf. p. 28; በጽሐ ፣ በከመ ፣ ነገረ ፣ Kuf. 40; Jes. 48,3; Jes. 48,7; 4 Esr. 9,1; Matth. 26,56; Matth. 27,9. c) nonnumquam: *provectum esse* ፣ ዳዊት ፣ ልሀቀ ፣ ወበጽሐ ፣ መዋዕሊሁ ፣ 1 Par. 23,1; በጽሐ ፣ (ዓለም ፣) ውስተ ፣ ዓሥር ፣ (ክፍል ፣) 4 Esr. 14,9. 3) *pervadere* ፣ በጽሐ ፣ ስሙ ፣ ውስተ ፣ ኩሉ ፣ ምድር ፣ Jos. 6,27; ጼናሁ ፣ የሐውር ፣ ወይበጽሕ ፣ ነዊኅ ፣ Hen. 32,4. 4) *attingere* , *pertingere* , *pertinere* , c. እስከ ፣ Deut. 1,28; Ps. 18,4; ይበጽሕ ፣ (ማይ ፣) እስከ ፣ ክሣድ ፣ Jes. 8,7 vers. alt.; ትበጽሕ ፣ (መንግሥትየ ፣) እስከ ፣ አጽናፈ ፣ በሐውርት ፣ Esth. 3,13 apocr.; Judith 7,3; c. ውስተ ፣ Hen. 17,2; c. Acc. ፣ ይበጽሕ ፣ ደመናተ ፣ ርእሱ ፣ Hez. 31,3; ኑኑ ፣ በጽሐ ፣ ሰማየ ፣ (v. እስከ ፣ ሰማይ ፣) Dan. 4,17; በጽሐኒ ፣ ማይ ፣ እስከ ፣ ነፍሰየ ፣ Ps. 68,1. a) *prope accedere* , *prope abesse* ፣ በጽሐ ፣ እስከ ፣ ለሞት ፣ Jes. 38,1; በጽሐ ፣ ለሞት ፣

(እስከ ፣ ለሞት ፣ Platt) Phil. 2,27; Phil. 2,30; Jes. 53,8. b) *attingere* i.e. *assequi* , c. Acc. , ዘእንበለ ፣ ይበጽሐ ፣ ምድረ ፣ ግብ ፣ Dan. 6,24; ለጸድቃን ፣ ኢትበጽሐሙ ፣ Sir. 28,22; ኢትበጽሕዎ ፣ οὐ μὴ γὰρ ἐφίκησθε Sir. 43,30; አመ ፣ በጽሐ ፣ ማ ዓመተ ፣ 2 Reg. 15,7; mente: እፎ ፣ እበጽሕ ፣ ፍናዊክ ፣ Lud. e V.S.; Org. 3. 5) *supervenire* alicui, *invadere* , *attingere* aliquem, *obvenire* , *evenire* , *accidere* alicui, c. Acc. pers.: መዋዕል ፣ ተጽናስ ፣ በጽሐኒ ፣ προέφθασέ με Job 30,27; Ps. 16,13; ἐπέπεσεν αὐτούς Gen. 14,15; እስከ ፣ በጽሐሙ ፣ ፍዳሆሙ ፣ ἔλθη ἔπ' αὐτούς Sir. 47,25; Jes. 63,4; ከመ ፣ ትብጻሕከ ፣ በረከቱ ፣ Sir. 3,8; Jes. 28,15; 4 Esr. 8,70; በጽሐቶሙ ፣ አምሳል ፣ ዘመሰሉ ፣ 2 Petr. 2,22; Hen. 108,7; ምንዳቤ ፣ በጽሐኪ ፣ Lit. Cyr. ; ኀበ ፣ ሞት ፣ ኢይበጽሐ ፣ Sx. Ter 27 Enc.; c. ላዕለ ፣ pers. Koh. 8,14. 6) *obtingere* , *contingere* , de sorte et de rebus sorte divisio, c. ላዕለ ፣ pers. 1 Reg. 10,21; 1 Reg. 14,41; c. Acc. Jos. 18,11; Jos. 19,1; ለከ ፣ ይበጽሐክ ፣ ርስታ ፣ Tob. 6,12; c. ለ ፣ ut: መክፈልት ፣ ቡርክት ፣ በጽሐት ፣ ለሴም ፣ Kuf. 8; venditione Lev. 25,27. 7) in arithmetica: *evenire* i.e. *effici* , *colligi* (cfr. مَجْلَبٌ , مَجْلَبٌ) Hen. 74,10 seq.; ዘበጽሐ ፣ እምትድምርት ፣ Abush. 30. – Voc. Ae.: በጽሐ ፣ ዘ ፣ ደረሰ ፣

### Bibliography

- Revisions
- Leonard Bahr root on 1.3.2018
  - Andreas Ellwardt *Verschachtelung, Referenzen*, on 29.1.2018
  - Andreas Ellwardt *und nochmal*, on 29.1.2018
  - Andreas Ellwardt *jetzt aber!* on 29.1.2018
  - Andreas Ellwardt *last updated txt file and doc file of Lexicon* on 19.4.2017
  - Pietro Maria Liuzzo *exported from lexicon to XML* on 16.1.2017
  - Pietro Maria Liuzzo *updated lexicon XML file adding nested senses* on 16.1.2017
  - Andreas Ellwardt *updated txt file and doc file of Lexicon* on 22.11.2016